

ከኪዳናዊ ኃይለ-ማርያም የተላከ እጦማር፡-

**ተፈጸመ ትስብእት፡ በኢትዮጵያ ማርያም ድንግል!
በብሥራተ ቅዱስ ገብርኤል፡ ዜናዌ ቃል!**

የተወደድህና የተከበርህ ኪዳናዊ ወንድሜና ክህነታዊ ባልደረባዬ ጋሽዬ!

እንደምንድር ስንብተሃል? ይመስገነው! እኔ፡ ደኅና ነኝ።

በዮሐንስ ራእይ፡ ሔኖክንና ኤልያስን የመሰሉ፤ በእነርሱም መንፈስ የተገለጹ፤ "ኹለቱ ምስክሮቼ፤ ኹለቱ ወይራዎችና ኹለቱ መቅረዞች" ያላቸው፡ «በፍጻሜ ዘመን የተገለጹት፡ በቤተ መቅደስ የተሠዋው፡ የበራክዩ ልጅ፡ "ካህኑ ዘካርያስ"ና በኤልያስ መንፈስ የተገለጠው፡ የዘካርያስ ልጅ፡ "መጥምቁ ዮሐንስ" ናቸው።» ብለን፡ መደምደም ይቻለን ይኾን?

ወይስ፡ መንፈስ ቅዱስ የሚያውቃቸውና የመረጣቸው፡ ኹለቱ ምስክሮቼ፤ ኹለቱ ወይራዎችና ኹለቱ መቅረዞች ያላቸው፡ ቅዱሳትና ቅዱሳን፡ «እርሱ፡ መንፈስ ቅዱስ ባወቀና በወደደ ጊዜ ይገለጣሉ!» በሚለው እንጽና? ማለትም፡ በእኛ፡ በቅዱሱ ኪዳን ኢትዮጵያውያትና ኢትዮጵያውያን ዘንድ፡ «የሚጠበቁ ቅዱሳትና ቅዱሳን የሉም!» የሚለው፡ ቃለ ሃይማኖት፡ እንደተጠበቀ ኾኖ ማለት ነው። አክባሪህና የአገልግሎት ባልደረባህ፡- ኃይለ-ማርያም።

ከኢትዮጵያ፡ የእግዚአብሔር መንግሥት፡ የተሰጠ ምላሽ፡-

**ተፈጸመ ትስብእት፡ በኢትዮጵያ ማርያም ድንግል!
በብሥራተ ቅዱስ ገብርኤል፡ ዜናዌ ቃል!**

ይድረስ ለተወደድህና ለተከበርህ ኪዳናዊ ወንድሜና ክህነታዊ ባልደረባዬ ኃይለ-ማርያም።

ደኅንነትህን ጭምር ያስታወቀኝ፤ እ-ጦማርህ ደረሰኝ፤ እግዜር ይስጥልኝ!

በራእዩ ዮሐንስ የተገለጸው ኹሉ እኮ፡ ለበቁት ወገኖች፡ በኢትዮጵያዎ እመ እግዚአብሔር ቅድስት ድንግል ማርያም እና በልጇ፡ በኢትዮጵያዊው ወልደ እግዚአብሔር ኢየሱስ መሢሕ፡ የኾነውንና እየኾነ ያለውን የሚያሳይና የሚናገር መኾኑን፡ ለዓይነት ያህል፡ ምዕራፍ ፭ን፤ ከምዕራፍ ፲፩፤ ፲፮-፲፱ እና ምዕራፍ ፲፪ን በሙሉ፤ እንዲሁም፡ ምዕራፎች ፳ን፤ ፳፩ን እና ፳፪ን መመልከት ይቻላል። ገና ላላመኑና ላልበቁት ግን፡ ሊያደርጉ ስለሚገባቸው ሃይማኖታዊ ምግባር፡ በብርቱ የሚያስጠነቅቅ ነው።

ከዚህ በቀር፡ ለወደፊት፡ ከእግዚአብሔር ሳይፈጸም የቀረ፡ የሚፈጸም፤ ወይም፡ የሚጠበቅ ነገር ኖሮ፡ ያን ሊያስረዳ የተጻፈ አይደለም። የሚደርስም ነገር ቢኖር፡

ባላመኑት ላይ የሚደርስባቸው ነው። አዎን! የእግዚአብሔር ሕግ የኾኑት፡ ዐሥሩ ቃላትና የነቢያት ትንቢት፡ ኹሉም፡ በኢትዮጵያዊ እመ እግዚአብሔር ቅድስት ድንግል ማርያም እና በልጇ፡ በኢትዮጵያዊው ወልደ እግዚአብሔር ኢየሱስ መሢሕ፡ ለአንዴና ለዘለዓለም ስለተፈጸሙ፡ ለእኛ፡ "ለኪዳናውያንና ለኪዳናውያት የእግዚአብሔር እና የኢትዮጵያ ልጆች"፡ እንግዲህ፡ ከዛሬ፡ ፪ሺ፯ ዓመታት ወዲህ፡ "ይመጣል! ይደርሳል! ይኾናል!" ብለን፡ የምንጠብቀው፡ ምንም ዓይነት፡ ሌላ ሕግና ትንቢት፡ ከቶ የለም።

"ኢይምሰልክሙ፡ ዘመጸእኩ፡ እስዓሮሙ፡ ለኦሪት፡ ወለነቢያት፡ ዘእንበለ ዳዕሙ፡ ከመ እፈጽሞሙ።"

ማለትም፡ **"ሕግንና ነቢያትን ልፈጽማቸው እንጂ፡ ልሸራቸው የመጣሁ አይምሰላችሁ።"**

ደግሞም፡ **"እስመ ኩሎሙ ኦሪት፡ ወነቢያት፡ እስከኩሐንስ ተነበዩ። ...ኦሪትኒ፡ ወነቢያትኒ፡ እስከኩሐንስ እምትካት፡ ሰበኩ፡ በእንተ መንግሥተ እግዚአብሔር።"**

ማለትም፡ **"ኦሪት፡ ነቢያትም፡ ኹሉም፡ እስከኩሐንስ፡ ትንቢትን ተናገሩ። ...ከጥንት ጀምሮ፡ እስከኩሐንስ ድረስ፡ ሕግም፡ ነቢያትም፡ ስለእግዚአብሔር መንግሥት ሰበኩ።"** ባለው መምህራዊና መለኮታዊ ቃሉ፡ ኹሉም መጥቷል። ደርሷል። ኾኗል። አልቋል። ተፈጽሟል። የሕጉ ባለአደራዎች፡ የትንቢቱ ተናጋሪዎች፡ አኹንም፡ የሉም፤ ወደፊትም፡ አይኖሩም። (ማቴ. ፭፡ ፲፯-፳። ፲፩፡ ፲፫። ሉቃ. ፲፮፡ ፲፮።)

በዚህ ሃይማኖታዊ አቋማችን መሠረት፡ አንተ፡ በጥያቄ መልክ፡ በጥቁሩ ቀለም አድምቀህ ያቀረብሃቸው፡ ሦስቱም እውነታዎች፡ ተቀባይነት ሊኖራቸው ይቻላል።

በያለንበት፡ መለኮታዊው ጸጋ እንደማይጓደልብን አምናለሁ። በእርሱ ሰላምና ፍቅር፡ ደኅና ኹን!
ኪዳናዊ ወንድምህ፡ ኂሩተ ወልድ።